



ETHIOPIAN DIASPORA TRUST FUND

# የዜና እውጃ

## በኢትዮጵያ ዳያስፖራ ትረስት ፈንድ የገንዘብ ድጋፍ የተገነባው የወላጅ አልባ እና ለችግር ተጋላጭ ህጻናት የቅድመ መደበኛ ትምህርት እና እንክብካቤ ማዕከል ተመረቀ

ሚያዝያ 14 ቀን 2013 አዲስ አበባ

በዳያስፖራ የሚገኙ ኢትዮጵያውያን እና ትውልደ ኢትዮጵያውያን በኢትዮጵያ ዳያስፖራ ትረስት ፈንድ በኩል ባበረከቱት ልገሳ ከሚካሄዱት ፕሮጀክቶች አንዱ የሆነው "የወላጅ አልባ እና ለችግር ተጋላጭ ህጻናት የቅድመ መደበኛ ትምህርት እና እንክብካቤ ማዕከል" ወይም Early Childhood Care and Education Center (ECCE) for orphan and vulnerable children ተመርቆ አገልግሎት መስጠት ጀመረ። በአዲስ አበባ ኮልፌ ቀራንዮ ክፍለ ከተማ ወረዳ 6 የተገነባው ማዕከል የምርቃት ስነስርዓት ሚያዝያ 14 ቀን 2013 ዓ.ም ተካሂዷል። በፕሮግራሙ ላይ የኢትዮጵያ ዳያስፖራ ትረስት ፈንድ ተወካዮች፣ የክፍለ ከተማው እና የወረዳው አመራሮችና፣ ፕሮጀክቱን የሚተገብረው የህይወት የተቀናጀ የልማት ማህበር አመራሮችና ሰራተኞች፣ የህይወት አባቶች እንዲሁም የማዕከሉ አገልግሎት ተጠቃሚ የሚሆኑ የአካባቢው ኗሪዎች ተገኝተዋል።

የቅድመ መደበኛ ትምህርት ወይም Early Childhood Care and Education ህጻናትን ለመደበኛ ትምህርት ከማዘጋጀት ባሻገር ለሁለንተናዊ እድገታቸው መሟላት ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያለው ቢሆንም በሀገራችን በአቅም ማነስ ምክንያት ከ 50 በመቶ በላይ ህጻናት የቅድመ መደበኛ ትምህርት እድል አንደማያገኙ የተባበሩት መንግስታት የህጻናት ፈንድ (UNICEF) ጥናት ያመለክታል። ጥራት ያለው ትምህርትን ለሁሉም ማዳረስ ከተባበሩት መንግስታት የዘላቂ ልማት ግቦች አንዱ ሲሆን ይህም የተሟላ የቅድመ መደበኛ ትምህርት እንክብካቤን የሚያካትት ነው። የኢትዮጵያ ዳያስፖራ ትረስት ፈንድ ለወጥ ለማምጣት ከሚሰራባቸው መስኮች አንዱ እና ዋናው የትምህርት ጥራትና ተደራሽነት ነው። ለማዕከሉ ግንባታ እና በማዕከሉ ለሚታቀፉት 400 ተማሪዎች እንክብካቤ እና ትምህርት ትግበራ የኢትዮጵያ ዳያስፖራ ትረስት ፈንድ የ9,065,742 ብር ድጋፍ አድርጓል።

በኮልፌ ቀራንዮ ወረዳ 6 የተገነባው ማዕከል ግንባታ በመስከረም ወር 2013 የተጀመረ ሲሆን ፕሮጀክቱን የሚተገብረው ህይወት የተቀናጀ የልማት ማህበር እንዲሁም የኮልፌ ቀራንዮ ክፍለ ከተማ እና የወረዳ 6 አመራሮች እና ባለሞያዎች ባደረጉት ከፍተኛ ርብርብ እና ድጋፍ ግንባታው በአጭር ጊዜ ውስጥ ተጠናቆ ለአገልግሎት ዝግጁ ሆኗል። ማዕከሉ ለ400 ወላጅ አልባና ለችግር ተጋላጭ ህጻናት የተቀናጀ የቅድመ መደበኛ ትምህርት አገልግሎት የሚሰጥ ሲሆን የተማሪዎች ምገባ እንዲሁም የጤና እና የስነልቦና ክትትል እና እንክብካቤ ከትምህርት ጎን ለጎን በማዕከሉ ውስጥ ለህጻናቱ የሚሰጡ አገልግሎቶች ናቸው። በማዕከሉ ከሚታቀፉት 400 ተማሪዎች መካከልም አብላጫዎቹ የተለያዩ የአካል ጉዳትና የጤና እክል ያለባቸው ህጻናት እንደሆኑ የህይወት የተቀናጀ የልማት ማህበር ዋና ስራ አስኪያጅ ሎራት ሲስተር ጥበበ ማኮ ገልጸዋል። ማዕከሉ ለህጻናቱ አዕምሮአዊ፣ አካላዊና ስነልቦናዊ እድገት ከሚያበረክተው አስተዋጽኦ በተጨማሪ ወላጆቻቸው አሳዳጊዎች ልጆቻቸውን ያለሀሳብ በማዕከሉ አቆይተው ቀኑን በስራ ላይ ለመሰማራት ስለሚያስችላቸው ሰርተው ለመለወጥ እና ቤተሰባቸውን ለመመገብ የሚያግዛቸው መሆኑን ገልጸዋል።

የኢትዮጵያ ዳያስፖራ ትረስት ፈንድ የዳይሬክተሮች ቦርድ አባላት ይህን እና መሰል የልማት ፕሮጀክቶችን ለመተግበር እንዲቻል ለቀረበው 'በቀን የአንድ ዶላር' ጥሪ ፈጣን ምላሽ ለሰጡት ኢትዮጵያውያን ትውልደ ኢትዮጵያውያን፣ ለአማካሪ ምክር ቤት አባላት እና በጎ ፈቃደኞች እንዲሁም ለማዕከሉ ግንባታ አስተዋጽኦ ላያደረጉት አካላትን ሁሉ ልባዊ ምስጋናችንን እናቀርባለን። በተጨማሪም ለኢትዮጵያ ዳያስፖራ ትረስት ፈንድ ጽ/ቤት ያልተቆጠበ ድጋፍ በማድረግ ላይ ያለውን የተባበሩት መንግስታት የልማት ፕሮግራም (UNDP)ን ለማመስገን እንወዳለን። በቀጣይም በከፍተኛ ድህነት ውስጥ የሚገኙ ወገኖቻችንን ህይወት ለማሻሻል በዳያስፖራ የሚገኙ ኢትዮጵያውያን እና የልማት አጋሮቻችን በኢትዮጵያ ዳያስፖራ ትረስት ፈንድ በኩል የሚያደርጉትን ልገሳ እና ድጋፍ አጠናክረው እንዲቀጥሉ አደራ እንላለን።

**የኢትዮጵያ ዳያስፖራ ትረስት ፈንድ በዳያስፖራ የሚገኙ ኢትዮጵያውያን ያለምንም የዘር፣ የብሔር፣ የቋንቋ እና የፖለቲካ አቋም ልዩነት ለኢትዮጵያውያን ወገኖቻቸው ያበረከቱት ልዩ ስጦታ ነው።**